

የ ጠ/ሚ ዶ / ር አብይ አህመድ በጎ ጅምሮችና ቀጣዩ ፈተና

በቀለ ደገፋ

E-mail: bekeledegefa@gmail.com

ዶ/ር አብይ ጠ/ሚ ሆኖ ከተመረጠ በኋላ በበጎ የሚነሱና አንዳንዴም በዚህ ፍጥነት ይሆናሉ ተብሎ የማይጠበቁ ነገሮችን አድርጎል (የለማና የገዱ ከእሱ ያልተናነስ አስተዋጾ ሳይዘነጋ)። ከእነዚህም ውስጥ ጎልተው የሚወጡት ስለኢትዮጵያዊነት መናገር እንደ ወንጀል መቆጠሩ ቀርቶ ሊኮራበት የሚገባና ብዙ ዋጋ የተከፈለበት መሆኑን ማሳየቱ። በአሮሞ ወገኖቻችን ዘንድ የነበረውን አንዳንድ ጥርጣሬ አስውግዶ አሮሞ ከሌለው ህዝብ እኩል መሰዋትነት ከፍሎ ባቆያት ሀገር ውስጥ ሆኖ የፍትህና የእኩልነት ጥያቄውን ማስመለስ እንደሚችል ማሳየቱ ፣ በፖለቲካ አመለካከታቸው ብቻ ለእስርና ለእንግልት የተዳረጉ ወገኖቻችንን ከእስር እንዲፈቱ ማድረግ፣ ለዚህም አንዳርጋቸው ፅጌን ከመፍታት የበለጠ ምንም አይነት ማስረጃ አያስፈልግም። አንዳርጋቸው ምንም እንኳን ምርጥ የፍትህና የእኩልነት ታጋይ ቢሆንም ከመረጠው የትግል መንገድ አንጻር እንዲፈታ መደረጉ በቀላሉ ሊታይ አይገባውም። ለለውጥ ያለውን ቁርጠኝነት ያመለክታል። ቂመኞቹ አሁንም ከሀገር አንጋግተው ሊያበርሩት ሲያሴሩ ዶ/ር አብይ በክብር ቤተመንግስት ጠርቶ በማናገሩ ያልተደመመ ያለ አይመስለኝም። የታሰሩትን ከመፍታት በተጨማሪ በተፈበረከ የ አሸባሪነት ክስ ለስደት የተዳረጉ ምርጥ ኢትዮጵያዊያንን ክስ ማንሳትና ወደ ሃገራቸው እንዲመለሱ ጥሪ ማቅረቡ ሌላው ወሳኝ እርምጃ ነው።

በዚች ሁለት ወር ውስጥ ከአደረጋቸው ንግ ግሮችና ተግባራት ዶ/ር አብይ እንደ ግለሰብ ቅን አሳቢ ኢትዮጵያዊና ለውጥ ለማምጣት ከፍተኛ ፍላጎት እንዳለው መረዳት ይቻላል። የኢህአዴግ ቡራኬ የማያስፈልጋቸውና አስተዳደራዊ የሆኑ አንድ ጠ/ሚ በራሱ ሊያደርጋቸው በሚችላቸው ነገሮች ላይ እያሳየ ያለው ይህንኑ ነው። ከፍላጎት ከቅን አሳቢነትና አስተዳደራዊ የጥገና ለውጥ ከማድረግ በዘለለ የሚመራውን ድርጅት አሳምኖ የፖሊሲና የህግ ለውጥ የማድረግ ሙሉ ስልጣን አለው ወይንስ የለውም የሚለው በእስከ አሁን አካሄዱ በተደሰቱ በርካታ (እኔን ጨምሮ) ኢትዮጵያዊያን ዘንድ ተደጋግሞ የሚነሳ ጉዳይ ነው። የዚህ ጥያቄ መልስ በሂደት የሚታይ ቢሆንም አሁን እየተደረጉ ያሉ ነገሮች ከሞላ ጎደል (በንግግር ደረጃ እንኳን የፖሊሲ ለውጥ ሃሳብ አለመቅረብ) ጥገናዊ የአስተዳደር ለውጥ መሆናቸው ሲታይ ስልጣኑን ለመጠቀል ያላለቅ ውስጣዊ ትግል እንደሚጠብቀው መረዳት ይቻላል። በዚህ አጭር ጊዜ ውስጥ ወደ ስልጣን ከመጣበት መንገድ አንጻር ከበቂ በላይ እንቅስቃሴ ማድረጉን ግን መካድ አይቻልም። በአሁኑ ሰዓት ዋናው ቀም ነገር መሆን ያለበት ያለውን ስልጣንን በአግባቡ እየተጠቀመው ነው አይደለም የሚለው ነው። የእሱን ወደ ስልጣን መምጣት የተቃወሙ አካልትን ብዙም ሳያስከፋ የራሱን የድጋፍ መሰረት ለማስፋትና ለማጠናከር እየተጠቀመበት

ይመስላል።። ከዚህም አንጻር ድጋፍ የሚጨምሩለትን ሃላማሪያም ደሳለኝ ለዓመታት ያለደረጋቸውን ነገሮች በሁልት ወር ውስጥ አድርጎል። የጊዜ ጉዳይ ነው እንጂ በህዝብ ሃይል ወደ ስልጣን የመጣና አሁንም ከፍተኛ ድጋፍ ያለውን ሰው ሙሉ ስልጣን አይኖርህም የሚል ስርዓት ሊኖር አይችልም። አብዛኛው ህዝብም የለውጥ ሂደቱን ለማስቀጠል ጊዜና ደጋፍ ሊሰጠው እንደሚገባ ይስማማል።

እስከ አሁን የተደረጉ በጎ ጅምራዎች እውነተኛ ፈተና የሚጠብቃቸው በቀጣዩ ምርጫ ነው። ከሁለት ዓመት በኋላ ይደረጋል ተብሎ የሚጠበቀው ሃገር አቀፍ ምርጫ ዶ/ር አብይና የለውጥ ሃይሉ የሚፈተኑበት የመጀመሪያ መድረክ ይሆናል። ከምርጫው ጋር በተያያዘ የሚከተሉትን እናያለን

ሀ፣ ተፎካካሪ ፓርቲዎች የሚስተናገድበት ሁኔታ

የመጀመሪያው ፈተና የሚሆነው ለተፎካካሪ ፓርቲዎች ሁኔታዎችን እናመቻቻለን ተብሎ የተገባውን ቃል ማክበር አለማክበር ሲሆን ለዚህ እንደጥሩ ምልክት ሊታዩ የሚችሉ ነገሮች ተደርገዋል። ከእነዚህም መካከል ፖለቲከኞችን ከእስር መፍታት፣ የፖለቲካ መሪዎችን ቤተመንግስት ድረስ ጋብዞ ማናገር፣ ለ አመታት አሸባሪ ተብለው በስደት ሲኖሩ የነበሩ የፖለቲካ መሪዎች ወደ ሃገር እንዲመለሱ መፍቀድ። እነዚህ በሙሉ እንደ መልካም ጅምራ የሚታይ ሲሆን ዋናው ፈተና ግን በዴሞክራሲያው ለውጥ ተስፋ ቆርጠውና ተገደው ማሳሪያ ያነሱትንና ሌሎችም በስደት ያሉ ፖለቲከኞችን በሃገር ውስጥ በነጻነት እንዲንቀሳቀሱ መፍቀድ። ለዚህም በተናጠል ክእደንዳንዱ ቡድን ጋር ድርድር ማድረግ ሳያስፈልግ የአገራችን ጉዳይ ያገባናል የሚሉ ማንኛውም አካላት በነጻነት የመንቀሳቀስ ዋስትና መስጠትና ምርጫ በርድን ገለልተኛ እንዲሆን ማድረግ። ይህ ከላተደረገ ዞረን ዞረን እዚያው ነው የሚሆነው።

ለ፣ ምርጫው መቼ መካሄድ አለበት ?

እውነተኛ የውድድር መድረክ የሚፈጠር ከሆነ ቀጣዩ ጥያቄ የሚሆነው ምርጫው ቀድሞ በተያዘለት የጊዜ ሰሌዳ መሰረት መካሄድ አልበት ወይንስ ቢራዘም ይሻላል የሚለው ይሆናል። ሁለት ዓመት ብቻ የቀረው ምርጫ ለ አዲሱ አስተዳደርም ይሁን ለዓመታት ተገፈተው ለኖሩ ተፈካካሪ ፓርቲዎች በቂ የመዘጋጃ ጊዜ አይሰጥም ብለው የሚከራከሩ አሉ። ሃገሪቱ ላለፉት ሁለት ዓመታት ከሰላላቸው ቀውስ አንጻር በቂ የማረጋገጥ ስራ ተሰርቶ ሙሉ ፊትን ወደ ምርጫ ማዘር ቀላል አይሆንም። ከሁሉም ወገን በኩል በደንብ ካልተያዘ ለሌላ ቀውስም ሊጋብዝ ይችላል። ከዚህ በተጨማሪ ያደፈጡ ወያኔዎች በምርጫ ሰበብ ገና አህዴድና ብአዴን የጠነከረ ድጋፍ ከመፍጠራቸው በፊት አዳክሞ ከጨዋታ ውጭ የማድረግ ስጋት አለ። በሌላ በኩል ደግሞ የለማና የደጉ ቡድን አሁን እያገኙ ካለው ድጋፍ አንጻር የምርጫ ጊዜው ማጠር እንዲያውም እነሱን የበለጠ ይጠቀማሉ የሚሉ አሉ። ምርጫው ከሚካሄድበት ሁኔታ ባልተናነሰ መቼ የሚለውም ትኩረት ሊሰጠው ይገባል።

ሐ የለማ ቡድን ተወዳጅነትና ህዝቡ ለሚመሩት ድርጅት ያለው ጥላቻ

ምርጫው ተራዘመም አልትራዘመም በፓርላሜንታዊ ስርዓት መሪዎችን በምትመረጥ አገር ውንጥ የግለሰቦች ተወዳጅነት የራሳቸውን የመመረጥ ዕድል ከማስፋት ባለፈ የሚመሩትን ፓርቲ ለውጤት ማብቃታቸው አስተማማኝ አይደለም። በ ኢህአዴግ የ 27 ዓመት የስልጣን ጊዜ ተራውን እየተጠበቀ በደል ያልደረሰበት የህብርተሰብ ክፍል አይኖርም። በዚህም ምክንያት ህዝቡ መጠነኛ የሆነ ነጻነት ቢሰጠው ተፎካካሪ ፓርቲዎችን ከመምረጥ ወደ ኋላ አይልም። ለዚህም ጥሪ ምሳሌ የሚሆነው በ 97ቱ ምርጫ የአርከበ ተወዳጅነት ኢህአዴግን ከቅንጅት ማዕበል ሊይድነው አለመቻሉ ነው።

ቀጣዩ ምርጫ አዲሱን አስተዳደር መጀመሪያ የሚጠበቀው መሰናከል ሲሆን ምርጫው የሚካሄድበት ሁኔታና ጊዜ በከፍተኛ የህዝብ መሰዋትነት የተገኘን የተስፋ ብልጭታ እንዳያጨልም ስልጣን ላይ ያለው ፓርቲና ተፎካካሪ ፓርቲዎች ለአጭር ጊዜ የስልጣን ሽሚያ ሳይሆን ዘላቂታዊ ለሆነ ዲሞክራሲያሲው ስርዓት ግንባት ሊጠቀሙበት ይገባል።